

ለቤት ቀጋ ለውጭ አልጋ

መስከረም 30 ቀን 2012 ዓም(11-10-2019)

እኛ ኢትዮጵያውያን ነገራትን የምናይበትና የምንገመግምበት ብሎም የምናነጣጥርበት እውቀትና ችሎታ ባለቤቶች ነን። እነዚህ ችሎታዎች በዩኒቨርሲቲ ተምረን ያገኘናቸው ሳይሆን ከዕድሜና ከተመክሮ ያካበትናቸው ግሩም ድንቅ እሴቶቻችን ተረትና ምሳሌ፣ ቅኔ፣ ሰምና ወርቅ ተረባ፣ ለክፉም ሆነ ለደግ፣ ለምስጋናም ሆነ ለነቀፋ ስሜታችንን የምንገልጽባቸው ቃለ ምህዳሮቻችን ናቸው።

ይህም “ለቤት ቀጋ ለውጭ አልጋ ” የሚለው አባባላችን ለእራሱና ለቤተሰቡ ብሎም ለተወለደበት ሃገርና ማህበረሰብ ብዙም ሳይጨነቅ፣ እዩንዳም ለራሱ ክብርና ዝና ብሎም ጥቅም ለውጭ ወይም ለጎረቤት ደፋ ቀና የሚለውን አስመሳይ ለመግለጽ የምንጠቀምበት አባባላችን ነው።

ዶር አብይ አህመድ በምዕራቡ ዓለም የኖሮል ሽልማት የ2012 ዓም ወይም በፈረንጅቹ 2019 የሰላም ተሸላሚ ሆኖ ተመርጧል። ኢትዮጵያዊ ለዚህ አወዛጋቢ የሽልማት ዕድል በሙብቃቱ ደስ ቢለንም የስጦታው ምክንያት ግን በአንድ ገጹ ብቻ በታዬ መልኩ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል። ለሰላም የሠሩና የሚሰሩ ሰዎች ላበረከቱት መልካም አስተዋጽኦ እውቅና ማገኘታቸው ተገቢና ትክክል ነው።

ዶር አብይ አህመድ ለሽልማቱ የበቁት ዋናው ምክንያት በነጮቹ መንግሥታት ድጋፍና እርዳታ ከኢትዮጵያ የተገነጠለችውን ኤርትራን እውቅና በመስጠትና ሰፍኖ የነበረውን ውጥረት ከዛም በላይ የምዕራቡ መንግሥታት በሰላም ማስከበሩ ስም ያሰፈሩት ጦር ሃይልና የሚያወጡት ወጭ ስለቀረላቸው፣ በአፍሪካ ውስጥ ለሚያካሂዱት ሰላማዊ ወረራ የተመቻቸ የፖለቲካ ድባብ እንዲሰፍን ጥረት በማድረጉ ነው። ሰላም ከተባለ በቅድሚያ አንድ መሪ በሃገሩ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር የዛ ጦስ ምክንያት የሆነውን ለማጥፋት ሲነሳና በተግባር ሲያሳይ መሆን ነበረበት። የቀድሞው የደቡብ አፍሪካ መሪ ኔልሰን ማንዴላ በአገራቸው የነበረውንና ሊኖርም የሚችለውን ዘረኛ ስርዓት በሰላማዊ መንገድ ማሰገዳቸውና ቅራኔውን በመፍታታቸው፣ ቅርሻ ሳይኖር አገራቸው በይቅርታ መርከብ ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ እንድትሸጋገር በማድረጋቸው ነበር። ይህ ሥራቸው እውነትም ለሰላም ሽልማት ያበቃቸዋል። ከዚያ በፊትም በሸላሚዎቹ አሸባሪ ተብለው 27 ዓመት በሮቢን ደሴት እስር ቤት ውስጥ ሲሆኑት ማን ዘር ብሎ አያቸው? የደቡብ አፍሪካ ሕዝብ ትግል የሌላውን ሀገር ሕዝብ ድጋፍ በማግኘቱና ዓለም አቀፋዊ መልክ እዩያዝ ሲመጣ ሁኔታው ከእጅ ሳይወጣና በዘረኛ የደቡብ አፍሪካ ነጮች ላይ የበቀል ክንድ ሳይዘረጋ ኔልሰን ማንዴላን በመፍታት ከሞላ ጎደል የደቡብ አፍሪካ ጥቁር ሕዝብ መብቱን እንዲያገኝ ሳይወዱ በግድ ያደረጉት ስምምነት ነው። ያም ቢሆን የኔልሰን ማንዴላና የሌሎቹ ታጋዮች ቆራጥነት ባይኖር ኖሮ ለዛም ለሙብቃት አይቻልም ነበር።

ወደ እኛው ዶር አብይ አህመድ ስንመለስ እርግጥ ነው ከመለስ ዜናዊና ከሃይለማርያም ደሳለኝ ጋር ሲነጻጸር የተለዩ ነው። ሆኖም ግን በአቀራረብና በስልት ከመለዩት ሌላ የሚመራበት ሕገመንግሥት፣ ለሥልጣን የመጣበት አካሄድ፣ የሚወክለው የጎሰኞች ስብስብ የሆነው ኢሕአዴግ ተመሳሳይ በመሆኑና በዚህም ተመሳሳይ ስርዓት የአገራችን አንድነት ፣ ሰላምና የሕዝብ መብት የተጠበቀበት ባለመሆኑ፣ በሚሊዮን የሚቆጠር ኢትዮጵያዊ በማንነቱ ሲፈናቀል፣ ሲገደል ፣ ሲሞት የታዩበት ጊዜ ቢኖር በዶር አብይ ዘመነ መንግሥት ነው። አሁንም ተቃዋሚና ተች ይታሰራል፣ ይዋከባል፣ አሁንም ዶር አብይ በቅርበት በሚያዩው በአዲስ አበባ ከተማ ሳይቀር ሕዝብ ይፈናቀላል። ውሎ መግባት የሚያጠራጥርበት ሁኔታ የሰፊ ነው። አሸባሪ የቄሮ መንጋ እንደፈለገ

የሚበርቅበትን ስርዓትና የፖለቲካ ቡድን የሚመራ ሰው የሰላም አባት ተብሎ መሰይሙ የሰላምን ትርጉም ያዛባል ብቻ ሳይሆን ይክዳል።

የኖቤል ሽላሚዎቹ የሚያዩትና የሚያምኑበት ዋናው መለኪያቸው የእነሱ ጥቅም ተጠብቋል፤ ሊጠበቅ ይችላል ወይስ አልተጠበቀም ከሚል ስሜት ነው። ለዚያ የቆመ መሪ የራሱን ሕዝብ ቢጠብሰው አይሸታቸውም። ዶር አብይ አህመድ ከኖቤል ሽላማት ውጭ በዩኒቨርሲቲ አገሩና በሌሎችም አገሮች እውቅናና ሽላማት ተችሮለታል፤ ይህ የኖቤል ሽላማት የመጀመሪያው አይደለም። በአጭር ጊዜ ውስጥ የሰበሰበው ሽላማት በተሸላሚነት ክብረወሰን የሰበረ የመጀመሪያው መሪ ሳያደርገው አይቀርም። መታዩት ያለበት ሽላማቱ ከነማንና ለምን ተሰጠ የሚለውን ነው። አረቦቹ በንግድና በኢንቨስትመንት ስም ሕዝብ የተነፈገውን የመኖሪያና የታሪክ ቅርስ ያረፈበትን ቦታ የፈለጋቸውን ያህል እንዲይዙ በማድረግ ሲሆን በምዕራቡ በኩል ደግሞ በኔዎሊብራል የፖለቲካ ጉዞ የገሪቱን በግልባባይነት ሽፋን እንዲቆጣጠሩ በር ስለከፈተላቸው ነው። ለገበያ የወጡትን የአገሪቱን አንጡራ ሃብቶች ለመቀራመት ዕድል ስለሰጣቸው የምስጋና መግለጫ አድርገውታል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ማዕከላዊ ስርዓት የሚተላለፍበትን የጎሳ ፖለቲካ የኢሕአዴግን ካምፕ አፒዲአን(አዴፓ) ወክሎ እያተራመሰው ነው። አሸባሪ የሆኑትን የራሱን ጎሳ የቆሮ መንጋ ከማሰርና ከመቅጣት ይልቅ ተጠቂዎቹን ለምን አለቀሳችሁ ብሎ እያሸማቀቀና ድምጻቸውን ለማሰማት አደባባይ እንዳይወጡ በማፈን ተግባር ላይ ተሰማርቱባል። ይህ አድራጎቱ ነው “ ለቤት ቀጋ ለውጭ አልጋ ” የሚያሰኘው።

“እዩዬም ሲደላ ነው” ምንም እንኳን መሠራቱ አስፈላጊ ቢሆንም ከጊዜውና ከቅደም ተከተሉ አኳያ ሲታይ አሁን በዩቦታው የሚከናወነው የፓርክ ሥራና ምረቃ ለአስገንቢው አካል ወይም ግለሰብ ከመታሰቢያነቱ ባሻገር ጊዜውን የጠበቀ አይደለም። “ለስሙዋ ሙዳይ ሰፋች” ይባላል። የኢትዮጵያ ሕዝብ የምዝናናበት ፓርክ ይከፈትልኝ ሳይሆን የጠቆመው በሰላም ወጥቼ የምገባበት፤ በፈለኩት የአገሬ መሬት ላይ ሰርቼና ንብረት አፍርቼ የምኖርበት፤ ልጆቼ በሰላምና በደስታ የሚያድጉበት፤ እርሃብና ድህነት ተወግዶ ስደት የሚቆምበት ሥርዓት ይኑር ነው። በጎሳ ተዋረድ የቆመው ስርዓትና ክልል፤ የዚያም መሳሪያ የሆነው አፋፍና ከፋፋዩ “ሕገመንግሥት” ይወገድልኝ ነው። አልፈናቀል፤ የመኖሪያ ቤቱ በላዩ ላይ እየፈረሰ ቦታዬን አልነጠቅ፤ በጎሳ ማንነቴ አልጠቃ፤ ኢትዮጵያዊነቴ ይከበርልኝ ነው ያለው። ይህንን ያላስከበረ መሪ የሰላም አባት ተብሎ መሸለሙ ለሰላም ስድብ ነው። የሰላምን ዋጋ ማሳጣት ነው። በአገር ውስጥ ሰላም ሰፍኖ ለሕዝብ ካልጠቀመና ካልበጀ የጥቂቶች ሰላም ማግኘት ብቻውን ለሽላማትና ለሙገሳ አያበቃም። ይህንን ያላካተተ የሰላም ሽላማት ከትንሽ ቤተሰብ ውስጥ ያለ መተሻሻትና መሞጋገስ ነው። የምዕራብ አገሮች መተሻሻት!

መሪዎቻችን ከማስመሰል ወደ መምሰል ደረጃ ተሻግረው በኢትዮጵያ ሕዝብና በታሪክ የመከበርንና የመወደድን ጸጋ ያገኙ ዘንድ እመኝላቸዋለሁ። “ከባዳ የጎረሱት በሶ ይወጣል ደም ጎርሶ” የሚባለው አባባልም እንዳይከሰትባቸው እርምጃቸውን በቅጡ እንዲያጤኑትና ለጊዜያዊ ውዳሴ እንዳይንበረከኩና እጅ እንዳይሰጡ አደራ እላቸዋለሁ።

ኢትዮጵያ በሕዝቡዋ አንድነትና ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር!

አገሬ አዲስ